

ቤተ ምክራብ የደህንነት መመሪያዎች

እርምጃዎቻቸውን ህይወት ሊያድን ይችላል.

በርቀት የሚሰጡ አገልግሎቶች የ COVID-19 ስርጭትን ለመቀነስ አስተማማኝ መንገዶች ናቸው።

በአካል የሚካሄዱ አገልግሎቶችን የሚያስተናግዱ ከሆኑ፡

- ከቤት ውጪ መሆን እና ከቤት ውስጥ ከመሆን ይልቅ አስተማማኝነቱ/ደህንነቱ የተሻለ ነው።
- አጭጭር አገልግሎቶች ከረጅም አገልግሎቶች ይልቅ ደህንነታቸው የተሻለ ነው።
- የሰዎች ቁጥር ሲቀንስ ደህንነቱ የተሻለ ነው።
- ቤት ውስጥ ሲሆኑ የአየር እንቅስቃሴና ፍሰት ያሻሽሉ *
- በ COVID-19 የተያዘ ሰው አለ ብለው ያስቡ



የፊት መሸፈኛ ያድርጉ (ካህን፣ ሠራተኛ፣ እና ጎብኝዎችን ጭምር)



እጆቻችንን በተደጋጋሚ በሳሙና እና በውሃ ይታጠቡ።



ማህበራዊ ርቀትን ይተግብሩ (ቢያንስ 6 ጫማ ወይንም 2 ሜ)



የኮቪድ ዓይነት ምልክቶች ካለዎት ወይንም ከተጋለጡ ቤት ይቆዩ



ከ10 አመት በታች የሆኑ ልጆች ቤት መሆን አለባቸው



በእጅ መጨባበጥን ያስወግዱ




ሰዎች የሚበዙበትን ያስወግዱ



ከ60 ዓመት በላይ የሆኑ አረጋውያን እና ሌሎች መጸለይ አለባቸው።



አቅርቦቶችንና ንባቦችን መጋራት ያስወግዱ (የራስዎን ንባቦች ያምጡ፤ ከንፈሮን መንካት ያስወግዱ። ቶራውን ከተጠቀሙ በኋላ በየመሃሉ ሳኒታይዝ ያድርጉ።)



መዘመር ከፍተኛ ስጋት ነው እና በገደቦች ተፈቅዷል። (ለሙሉ ዝርዝር kingcounty.gov/covid/faith ይጎብኙ [በእንግሊዝኛ ብቻ])



አገልግሎቶች ካበቁ በኋላ ከቤተ ምክራብ ይወጡ

*የ HVAC ባለሙያ ያማክሩ